

ቁልፍ እውነታዎች

የመጀመሪያዎቹ 7 ዓመታት የሥራ ትግበራ
(ጥር 31, 2014 – ጥር 31, 2021 እ.ኤ.አ.):


- Ⓒ ቲቢሲ የተቀበላቸው 3478 ደንበኞች፣ እንዲሁም 2608 ውልደቶች ነበሩ።
- Ⓒ ከእነዚህም ውስጥ አንድ አራተኛ (24%) የሚጠጋው በውኃ ውስጥ የተደረጉ ውልደቶች ነበሩ።
- Ⓒ በወሊድ ምጥ ጊዜ ወደ ሆስፒታል ወይም ወደ ማዋለጃ ደንበኛን ወይም ልጅን የማዛወር ሂደት ተከስቷል፡-
 - ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ለሚወልዱ ደንበኞች 41.6% በመቶ፣
 - ቀደም ብለው ልጅ ወልደው ለነበሩ ደንበኞች ደግሞ 11.9% በመቶ

ወደ ሆስፒታል ለማዛወር የተለመዱት ምክኛቶች የምጥ ሂደት ፍጥነት ዝግምተኛ መሆን፣ በሜካኒክም የተበከለ የአምራቲክ ፈሳሽ መገኘት፣ እንዲሁም የሕመም ማስታገሻዎች በተወሰነ ደረጃ ያሉ ቢሆንም ለሁሉ ስለማይሆኑ ሰዎች መዛወር ሊያስፈልጋቸው ይችላል።

- Ⓒ በማዋለጃው ማዕከል ውስጥ አስፈላጊ የሆነ የሕመም ማስታገሻ መድኃኒት አለመገኘት ናቸው።
- Ⓒ ተገልጋዩ ደንበኛን ወይም ህጻኑን ወደ ሆስፒታል ለማጓጓዝ በ 5.8% በመቶ ቅበላ ውስጥ አምቡላንስ ጥቅም ላይ ውሏል፣ ወይም ከሁሉም መጓጓዣ መኪናዎች 20% በመቶ ጥቅም ላይ ውሏል። ሌሎች ማጓጓዣዎች ደግሞ በግል መኪናዎች የተደረጉ ነበሩ።
- Ⓒ በአጠቃላይ በሲዘሪያን (ሲ-ስክክሽን) ቀዶ ጥገና የተደረገው ውልደቶች ስሌት እንደሚከተሉት ነበሩ፡-
 - ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚወልዱ ተገልጋይ ደንበኞች 9.2% በመቶ፣
 - ከዚህ በፊት ለወለዱ 1.1% በመቶ፣

አካባቢ

የቶሮንቶ ማዋለጃ ማዕከል የሚገኘው በቶሮንቶ መሃል ከተማ በዳንዳስ ስትሪት ኢስት እና በፓርሊያሜንት ስትሪት አጠገብ ነው።



ለመጎብኘት ፍላጎት አለዎት?

በሚከተለው ያግኙን!

ቴሌፎን፡- (416) 366-8080 የውስጥ መስመር 101



525 ዳንዳስ ስትሪት ኢስት
ቶሮንቶ, ኦንታሪዮ ኤም5ኤ 2ቢ6
(416) 366-8080

www.torontobirthcentre.ca

የተመዘገቡና ፈቃድ ያላቸው የቤት አዋላጆችን ለማግኘት ከፈለጉ በሚከተሉት ሊያገኙን ይችላሉ፡-
የኦንታሪዮ የቤት አዋላጆች ኮሌጅ ድረ-ገጽ፡- www.cmo.on.ca

የኦንታሪዮ የቤት አዋላጆች ማህበር ድረ-ገጽ፡-
www.ontariomidwives.ca
(416) 425-9974



በቶሮንቶ የማዋለጃ ማዕከል

Amharic

የቲቢሲ ራዕይ እርጉዝ ሴቶች፣ ቤተሰቦች እና ማህበረ ሰቦች በህላዌ ደንገንቱ የተጠበቀ የወሊድ እንክብካቤን የሚያገኙበት ቦታ መፍጠር ነው።

የማዋለጃ ማዕከል ምንድን ነው?

- Ⓒ የማዋለጃ ማዕከላት ማለት አስፈላጊ ቁጥጥር የሚደረግባቸው፣ ማኅበረሰባዊ መሠረት ያላቸውና፣ የጤና እንክብካቤ የሚሰጥባቸው፣ በአዋጆች እንክብካቤ አሠራር ውስጥ ከሆስፒታል ውጭ ለመውለድ ምቹ የሆኑ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግልጋሎት የሚሰጥባቸው ተቋማት ናቸው።
- Ⓒ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የማዋለጃ ማዕከላት ዝቅተኛ ተጋላጭነት ያለው እርግዝና ያላቸው ደንበኞች ልጆቻቸውን ለመውለድ የሚያስችሉ ምቹ ቦታዎች ናቸው።
- Ⓒ ቲቢሲ ለእግረኛ/ለተመላላሽ የሚሆን ተቋም አይደለም፤
- Ⓒ ቲቢሲ የሉቸንሳ ፈቃድ ያለውና በጤና ጉዳይና የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ሚኒስቴር ሥር የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት ተቋም ነው።



የቶሮንቶ ማዋለጃ ማዕከል (ቲቢሲ) በጨረፍታ


ቲቢሲው የቤት አዋላጅ እናቶችን በማማከር የተቋቋመ፣ ለእንግዶች የእንኳን ደህና መጣችሁ ስሜት የሚፈጥር፣ ባሕላዊ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ በአገር በቀል ተቋማት ማዕቀፍ* ውስጥ የሚሠራ ተቋም ነው።

ሦስት የማዋለጃ ክፍሎች አሉት። እነዚህም የግል እና የቤት-መሰል መቼት ለማቅረብ ታቅደው የተገነቡ ናቸው። ሊያበረታቱ የሚመጡት ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው ትላልቅ የቤተሰብ ክፍሎችም አሉ። ቲቢሲው (በወረርሽኝ ወቅት ካልሆነ በቀር) በወሊድ ወቅት መገኘት የሚችሉትን ሰዎች ቁጥር አይገድብም ። ቲቢሲው ምግብን ለማብሰልና ለማዘጋጀት የሚያስችል ሙሉ ኩሽና አለው። የወሊድ ማዕከሉ በቀን 24 ሰዓታት፣ እንዲሁም በዓመት ውስጥ 365 ቀናት አገልግሎት ለመስጠት ክፍት ነው።

በምወልድበት ሰዓት ማን ሊገኝ/ሊገባ ይችላል?

- Ⓒ የተመዘገቡ ወይም ፈቃድ ያላቸው አዋጆች (ብዙውን ጊዜ ሁለት)
- Ⓒ የተማሪ አዋጆች (እባክዎ ከአዋጅ ቡድንም ጋር ይወያዩ)
- Ⓒ ከእርስዎ ጋር እንዲሆኑ የሚፈልግባቸው ማናቸውም ድጋፍ ሰጪ ሰዎች (ዶላ፣ አረጋውያን፣ በአውቀት የበሰሉ ሰዎች)
- Ⓒ ማንኛውም ተጨማሪ የቤተ ሰብ አባላት፣ (ልጆችን ጨምሮ)

*ስለ ቲቢሲ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ እባክዎን የአገር በቀል (እንዲጃንዮስ) ማዕቀፍ በራሪ ወረቀቱን ይመልከቱ።



የቶሮንቶ የማዋለጃ ማዕከልን ማን መጠቀም ይችላል?

የሚከተሉትን መስፈርቶች ካሟሉ ልጅዎን በቲቢሲ ለመውለድ ማቀድ ይችላሉ፤ እርስዎ፡-

- Ⓒ ከቲቢሲ ጋር ግንኙነት ባላትና በተመዘገበች አዋላጅ ሴት እንክብካቤ እየተደረገልዎት ከሆነ፤
- Ⓒ የእርግዝና ወራትዎን በሙሉ ያገባደዱ ከሆነና አንድ ብቻውን ህጻን ጭንቅላቱ ወደ ታች ያዘገመ ከሆነ፤
- Ⓒ ለመውለድ የብቃት መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ከሆነ፤ - ስለዚሁም ከአዋጅም ጋር ይወያዩ፤

ለመውለድ በወጣው ዕቅድ ላይ ለውጦች ቢኖሩስ?

የማዋለጃ ማዕከላት ዝቅተኛ ተጋላጭነት ላላቸው፣ ላልተወሳሰቡና ትንሽ ጣልቃ ገብነት ብቻ ለሚያስፈልጋቸው የማዋለድ ሥራዎች የተቋቋሙ ናቸው፤

ቲቢሲ ለአዋጆች አክሲጂንን፣ የማጽጃ መሣርያ፣ የደም መፍሰስን ማስቆም የሚያስችሉ መድኃኒቶችን ጨምሮ የለመዱ ድንገተኛ ሁኔታዎችን ለመቋቋም የሚያስችሉ መሣሪያዎችን እንዲያገኙ ያደርግዎታል፤

በቲቢሲ ውስጥ ደክተሮችም ሆነ ነርሶች የሉም፤ እንዲሁም እንደ ኢፒዱራሎች፣ የምጥ ጊዜን የሚፋጥኑ መድኃኒቶች፣ የሲዘርያን ቀዶ ጥገና (ሲ-ሰክሽን) የመሳሰሉ ጣልቃ ገብ አገልግሎቶች ከፈለጉ እነዚህ የሚገኙት ሆስፒታል ድረስ በማጓጓዥ ነው።